

ፍኖተ ራዲዮ ስርጭት የራዲዮ ስርጭት መደመጥ ያለበት ሰባት ምክንያቶች

ዜናነህ በቀለ

ፍኖተ ራዲዮ ስርጭቱን የጀመረው በአገር ቤት ኢህአፓ ይንቀሳቀስ ከነበረበት ነጻ መሬት ሲሆን እኔ ስርጭቱን ካርቱም ሆኜ በጥምና እከታተል ነበር። አዳማጭ ጠፋ እንጅ ዛሬ በኢትዮጵያችን ላይ የምናየው ክፉ ነገር ሁሉ በወያኔዎች እንደሚፈጸም ትክክለኛ ግምት ያኔ ሰጥቶ ነበር። አሁን ደግሞ ከውጭ ወደ አገር ቤት በሚያሰራጨው የሳቴላይት ራዲዮ ከገባንበት የወያኔ ሰለባ እንዴት ልንወጣ እንደምንችል ሳይታከት ሕዝቡን በማስተምርና በማነሳሳት ላይ ይገኛል። ይህ የራዲዮ ስርጭት ለምን በሁላችንም መደመጥ እንዳለበት ሰባት ምክንያቶች እነሆ።

አንደኛ

ፍኖተ ራዲዮ መሰረታዊ ዓላማው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ስሜትን መዳበርና ማሰራጨት ነው። የበርካታ ብሔረሰቦቻችንን ህልውና እንዲጠበቅ እየሞገተ እነዚህ የተበራከቱ ብሔረሰቦች ሊልቁና ሊከበሩ የሚችሉት ኢትዮጵያዊ የሆነውን ብሔራዊ ስሜትን ከፍ ሲያደርግ ብቻ ስለመሆኑ ድርም ሆነ ዛሬ በጥምን አስደምጦናል። እያስደመጠንም ነው። ነገም መሰል ተግባሩን ይቀጥልበታል። በወያኔ የረከሰው ሰንደቃላማችን የብሄራዊ ስሜታችን መለዩ ስለመሆኑ የሚሰማ ጆሮ ካላቸው የሚታዘቡት ዕውነታ ነው።

ሁለተኛ

ፍኖተ የስርጭቱ መሰረቱ በዕውነት ላይ የተመሰረቱ ዜናዎችን ማሰማት ነው። ፍኖተ ራዲዮ ስርጭቱ እውነትነት ያላቸውን ዜናዎች እንደወረደ ያቀርባቸዋል። ርካሽ ዝናን በመፈለግ በሬ ወለደ ዜና አያቀርብም። ፍኖተ አማራጭ ዕውነት (alternative fact) የተባለ ቅዥት አያውቅም። የፍኖተ ራዲዮ ስርጭት በዕውነትና እውነት ላይ የተመሰረተ ነው።

ሶስተኛ

የፍኖተ ራዲዮ አስተማሪ ነው። አስተማሪ ዕውቀትን ያስተምራል። ፍኖተ ራዲዮም ሕብረተሰቡ በተለያዩ ዕውቀቶች ማለትም በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚው፣ በማህበራዊው . . . ወዘተ ማወቅ የሚገባውን ሁሉ ግልጽና አቀራረብ ርቱዕ በሆነ መንገድ ያቀርባል። ሕብረተሰቡ ወያኔንና መሰሎቹን እንዴት መቃወምና ማጥቃት እንደሚችል ያስተምራል። ማን የአገርና የሕዝብ ጠላት እንደሆነ ቁልጭ አድርጎ ለሕብረተሰቡ ዕውቀትን ይመግባል። ስለ ዲሞክራሲና ሰብዓዊ መብቶች ምንንነት በጥራት ያስተምራል። ዲሞክራሲና ሰብዓዊ መብቱ እንዲከበርለት የሚፈልግ ድርጅት ከጸረ ዲሞክራሲና ሰብዓዊ መብትን ከሚጥሱ መንግስታት ጋር እንዳያብሩ ያስተምራል።

አራተኛ

ፍኖተ ሕዝቡን አደራጅ ነው። የወያኔ አፈናና ግድያ ሕዝቡ አንገቱን እንዳያስደፋው የጎብዝ አለቃ አየመረጠ እንዲደራጅና ጠላትን አንዲፋለም አስተምሯል። ሕዝቡም በተማረው መንገድ የጎብዝ አለቃውን ሲያመች በግልጽ ሳያመች በሕቡዕ አየሰየም የወያኔን ምድር ቀውጦ በማድረግ ላይ መሆኑን እያየነው ነው። ድርጅቶችም ወያኔን ለመደምሰስ ሊከተሉት የሚገባቸውን መንገድና ዘድዶዎች ካካበተው የዘመናት ተመክሮ በመሞርኮዝ ያካፋላቸዋል። ያስተምራቸዋል።

አምስተኛት

ፍኖተ ራዲዮ ስርጭት ሙያተኞች ግልጋሎት የሚሰጡት ያለክፍያ በነጻ ነው። ይህ ደግሞ ከማናቸውም የዜና ስርጭት ሚዲያዎች ፍኖተ ራዲዮን ልዩ ያደርገዋል። ሙያተኞቹን ግልጋሎት እንዲሰጡ የሚያደርጋቸው ለአገርና ለሕዝብ ያላቸው ልዩ ፍቅር መሆኑ በገሃድ የሚታይ ነው። የራዲዮ ስርጭቱን በገንዘብ እንዲረዱ ከአገርና ወገን ጠላቶች ጋር አይሞዳመደም። ስርጭቱ በኢትዮጵያውያንና በአይበገሬ መንፈስ ጠንካራ አባላቱ ድጋፍ ነው።

ስድስተኛ

ፍኖተ ራዲዮ ስርጭት በረጅም ዘመናት ተመክሮ የዳበረ ታሪክ አለው። ስርጭቱን የጀመረው በደርጉ ዘመን ኢሕአፓ ነጻ ባወጣው መሬት ላይ ሲሆን አሁን ደግሞ ከዲያሰፖራ ወደ አገር ቤት ስርጭቱን ተያይዞታል። ስርጭቱ ዕውን የሚሆነው በአባላቱና በደጋፊ ኢትዮጵያውያን ወገኑ ነው። ከባዕዳን ያውም የኢትዮጵያን ሕልውና ከማይፈልጉ የውጭ አገሮች ሰማይ ወደ ምድር ምድርም ወደ ሰማይ ይገለባበጣሉ እንጂ ዕርዳታቸውን አይፈልግም።

ሰባተኛ

ፍኖተ ራዲዮ ስርጭቱ ውጤታማ ነው። ማለትም ስርጭቱ በአገር ቤት በብዙሃኑ ይደመጣል። ሕዝቡም ያደመጠውን እንደ አስፈላጊነቱ ተግባራዊ ያደርጋል። በተለይ በሕዝቡ መሃል ዘረኛነትን ለማሰራጨት የሚሞክሩ ሃይሎችን ማለትም ወያኔንና የወያኔን አንቀጽ 39 አቀንቃኞችን ሙከራ ውድቅ እንዲሆንና ተቀባይነት እንዲያጣ ዘውትር ይጥራል። ወያኔ በቀደደው የዘረኛነት ቦይ ሊጃዙ የፈለጉትን ተገቢ ያለመሆኑን በማስረዳት ከቦዩ ወጥተው ከነበሩበት ኢንዲሆኑና ኢትዮጵያውያን መድረክ እንዲመደቡ አድርጋል። ስርጭቱ ተጭሆ ያለውጤት የሚተን ሳይሆን በአዳማጭች መሃል አገር ወዳድነትንና ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያዊነት ማየሉን አስተምሮ ሕዝባዊ ፍቅርን አግኝቷል።

እና . . .

ፍኖተ ራዲዮ ስርጭት ምንኛ አስፈላጊ መሳሪያዎችን ስለመሆኑ ሰባት ሳይሆን በርካታ ምክንያቶችን ማቅረብ ይቻላል። ፍኖተ ራዲዮ ጥሩ ስራ እየሰራ ስለመሆኑና በርካታ ኢትዮጵያውያን እንደሚያዳምጡት ከመግለጽ ባሻገር ለሕዝብ ነጻነት የሚያስብ ሁሉ ፍኖተ የበለጠ እንዲጠናከር በገንዘብ ማገዝ ይጠበቅብናል። የስርጭት ሞገዱ ከወያኔ አፈና እንዲያመለልጥ ጠንካራና ሃያል ስርጭት እንዲሆን ከሁሉም በላይ የገንዘብ ድጉማ ማድረግ ይጠበቅብናል። አመርቂ ስርጭቱን ለማዳመጥና በርካታ ትምህርት ለመቅሰም የፍኖተ ራዲዮ ስርጭትን እንዲያዳምጡ ኢትዮጵያውያኑ ሁሉ ጆሮ እንዲሰጡት ማሳሰቡ ተገቢ ነው።።። ማዳመጥ ብቻ ሳይሆን በስርጭቱ ሁሉ ተሳትፎ በማድረግ ለማሳደግ የሚሰጡትን ምክር ሁሉ ፍኖተ ራዲዮን ያጠናክራል።